

በሥነ ምግባር ስርዓት ላይ ለሚከተሉት ምክንያቶች ማሻሻያዎች ማድረግ አለብን፡-

1. ምግብ ለሚጠቀሙበት ሰዓት ለመቆየት ማሻሻያ ማድረግ፡-

ምግብ ለሚጠቀሙበት ሰዓት ለመቆየት ማሻሻያ ማድረግ፡-

ምግብ ለሚጠቀሙበት ሰዓት ለመቆየት ማሻሻያ ማድረግ፡-

ምግብ ለሚጠቀሙበት ሰዓት ለመቆየት ማሻሻያ ማድረግ፡-

ምግብ ለሚጠቀሙበት ሰዓት ለመቆየት ማሻሻያ ማድረግ፡-

ምግብ ለሚጠቀሙበት ሰዓት ለመቆየት ማሻሻያ ማድረግ፡-

ምግብ ለሚጠቀሙበት ሰዓት ለመቆየት ማሻሻያ ማድረግ፡-

ምግብ ለሚጠቀሙበት ሰዓት ለመቆየት ማሻሻያ ማድረግ፡-

ምግብ ለሚጠቀሙበት ሰዓት ለመቆየት ማሻሻያ ማድረግ፡-

ምግብ ለሚጠቀሙበት ሰዓት ለመቆየት ማሻሻያ ማድረግ፡-

00000 000000 000000 000 000000

00 0000000 00000000 000000000, 00 0000000000 00 0000 0000 0000000
000000 0000000 00000000000000 0000 0000000

0000 0000-000000000000 0000 0000 0000 0000000 0000 000000

0000000 000000000000 0000000000000
00000000000 000000000 00000

000 000 000000000-00 00000000000 0000000 000 0000000 0000
00000000000 0000 0000000 000000000 00 000 0000 00000 000 00000000000
00000000 000000000 00 000 0000 0 0000000000000000 00000000
00000000000 0000000000000 0000000 000 000000000000 00000000 000000
000000 000000000 0000000000000 00000000 0000 0000000

00000000000 000000 000000 0000000 000 0000000 000000000 000000 00000000
000 00000000000 000000 000000 0000 000 0000 00000000000 0000 00000
00000000000 0000000 000000000 0000000000000 000000 000000 00 0000000
00000000000 00000 000 0 000000 0000000 00000 0000000 0000000000 0000

000000 000 000 000000000 000 00000000000 000000000 00000 00000 0000000
000 000000 000 000000 0000000 000 00000 00000 000000000 000000 000000
000 00000 000000000000000000000 0000000000 0000 00 0000 00000 000000 0000
000000000 0000000 0000 00000 0000000000000000000 0 000000000000

000 00000 000000000 00000 00000 00000 000000000 00 000000 000000 000000
000000 0 00000 00000000 000000 000000 0000000 0000 000000 000000-00000000
00000 0000000000-00 000000000000 00000000 00000000000 000000 000000000 0000
0000000000

0000000 0000000000000000 000000000000 00000000000 00000 0000000000 0000
000000000 000 000 0000000000000 000 000000 000000000 0000000000 00000000
00 00000 000 000000000 000000 000000000 00000000000000 000000000 0 00000000

